

የተማሪ ስም \_\_\_\_\_ ቀን \_\_\_\_\_

ውድ ቤተሰብ(ቦች)/አሳዳጊ(ዎች):-

ሁሉም በሽርጂንያ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች በቤታቸው ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ሌላ ወይም ከእንግሊዝኛ ቋንቋ በተጨማሪ ሌላ ቋንቋ ጥቅም ላይ ከዋለ እንግሊዝኛ ቋንቋ በተጨማሪ በቤታቸው ለሚገኝ ተማሪዎች (ESOL) የሚሰጠውን አገልግሎት ማግኘት እንደሚገባቸው ለመወሰን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ግምገማ ይደረጋል።

በአመታዊ WIDA™ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ግምገማ ውጤት መሰረት ልጅዎ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ (ELP) ደረጃ 6 በማሟላቱ/ቷ ምክንያት የቀድሞ የእንግሊዝኛ ተማሪ (EL) ተብሎ ተሰይሟል። ከ1-12ኛ ክፍል የሚገኙ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች ብቁ ሆነው የሚገኙት በACCESS ለ ELLs 2.0® ፈተና አጠቃላይ ውጤት 4.4 ነጥብ ወይም ከዚህ በላይ ሲያመጡ ነው።

በእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ (ELP) ደረጃ 6 የደረሰ ተማሪ የሚከተለው ግንዛቤ ኖሮት/ኖሯት ጥቅም ላይ ማዋል አለበት/አለባት።

- በደረጃ ፣ በተስማማ እና በተቀናጀ ሁኔታ የሃሳብ አገላለፅ ችሎታ ፣
- የተለያዩ የሰዎች መዋቅሮችን ከአላማው ጋር የሚያስማማ አገላለፅ ፣
- በአንድ ለየት ባለ ርዕስ ጉዳይ ላይ በአይነታቸው ሰፊ ያሉ ቅርፅ እና ባህሪ ያላቸውን አረፍተ ነገሮች አጠቃቀም ፣
- ቴክኒካዊ እና ረቂቅነት ያለው ቋንቋ አጠቃቀም ፣
- በሁሉም አይነት ርዕሶች ላይ ትክክለኛ ትርጉም የሚሰጡ ቃላቶች እና አገላለጾች አጠቃቀም ።

በአገር አቀፉ ሕግ መሰረት በመደበኛው ትምህርት ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲኖራቸው ለማረጋገጥ የቀድሞ ተማሪዎች ELs (ELP ደረጃ 6) ተብለው ከተመደቡ በኋላ ለሚቀጥሉት ሁለት አመታት ክትትል እንዲደረግባቸው ይጠይቃል/ያዛል።

በፌርፋ-ክስ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤት በአያንዳንዱ ትምህርት ቤት የሚገኙ አስተዳዳሪዎች ፣ የክፍል አስተማሪዎች እና የተባባሪ ቡድን አባላት የተማሪዎችን የቀለም ትምህርት ብቃት ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ይገመግማሉ። በተጨማሪ ርዕስ መምህራን/ሯ ወይም የትምህርት ቤቱ ተወካይ የልጅዎችን የቀለም ትምህርት እድገት በሚመለከት የተለያዩ መረጃዎችን በማየት/በመገምገም እና በማካተት በደንቡ መሰረት ሰነድ ያዘጋጃል/ታዘጋጃለች።

- ደረጃውን በጠበቀው የስኬት ማሳያ ፈተና ያሳየው/ያሳየችው አፈፃፀም ፣
- በትምህርት አይነቶች ያገኘው/ያገኘችው ውጤቶች ፣
- በተስተ የክፍል ስራዎች ፣ የቤት ስራዎች እና ፕሮጀክቶች ዙሪያ የተማሪው/ዋ አፈፃፀም ወይም ፣
- የአስተማሪዎች እይታ/ግምገማ ።

አስፈላጊ ከሆነ የልጅን የግል የትምህርት ፍላጎት በሚመለከት ነቅሶ በግውጣት ትምህርት ቤቱ ልዩ እገዛ ሊያደርግለት/ላት ይችላል። ይህም ልዩ የትምህርት አገልግሎትን ፣ ተጨማሪ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን ፣ አስጠኝ የማግኘት እድሎችን እና ረዘም ያለ የመማሪያ ጊዜን ይጨምራል። በፌርፋ-ክስ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤት ሁሉንም ተማሪዎች በመሰጠት እና በትክክል ያገለግላል። ይህንንም የሚያደርገው ተማሪዎቹ ከፍተኛ የሆነውን የቀለም ትምህርት ደረጃ ለማሳካት እንዲችሉ ነው።

የልጅዎ የግል ማህደር በአሁኑ የWIDA ACCESS for ELLs 2.0® ግምገማ መሰረት ልጅዎ የESOL አገልግሎት ማግኘቱን/ቷን የሚያሳይ ከሆነ አነዚህን መሰፈርቶች አስከሚያሟላ/ምታሟላ ድረስ እንደገና እንደ እንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪ ሆኖ/ና ይመደባል/ትመደባለች።

ስለ ልጅዎ ለውጥ/አድገት ወይም ስለ ሌላ ቋንቋ ለሚናገሩ የሚሰጠውን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት አገልግሎት (ESOL) መረጃ ከፈለጉ እባክዎ ትምህርት ቤት የሚገኘውን የልጅዎን አስተማሪ ያነጋግሩ። ለልጅዎ ትምህርት ስላሉት የማያሰልስ/ቀጣይነት ያለው ድጋፍ እና መሰጠን ምቹ ለጅዎ የቀለም ትምህርቱን/ቷን በሚመለከት በተሟላ መልኩ ስኬታማ እንዲሆን/ትሆን ለመርዳት ከርሶ ጋር ለመስራት እንመኛለን።

ክልብ  


Rich Pollio  
የESOL አገልግሎት ዳይሬክተር መኮንን

\*የኪንደርጋርቱን/ወዋለላ ህፃናት ተማሪዎች WIDA ACCESS የመመደቢያ ፈተና™ (W-APT) በሴፕቴምበር ይወሰዳሉ። በፌርፋ-ክስ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤት ከK-12 የሚማሩ ተማሪዎችን በዓመቱ ውስጥ WIDA የእንግሊዝኛ ቋንቋ እድገት መመዘኛ™ (MODEL) ወይም የWIDA ማጣሪያ ይወዳሉ።